



አማርኛ እንደአፍ መፍቻ ቋንቋ

© አሮሚያ ትምህርት ቤቅ

ፊንፊኔ 2014


ዋጋው

አማርኛ እንደአፍ መፍቻ ቋንቋ የተማሪ መጽሐፍ 1ኛ ክፍል

አማርኛ

እንደአፍ መፍቻ ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ



1ኛ ክፍል

ለተማሪዎች መልእክት

1. መጽሐፉን ከጉዳት ለመከላከል በላስቲክ፣ በጋዜጣ ወይም ሌላ መሽፈኛ ሸፍኑት።
2. መጽሐፉን ሁልጊዜ ደረቅና ንፁህ በሆነ ቦታ አስቀምጡት።
3. መጽሐፉን ለመጠቀም ስትዘጋጁ በቅድሚያ እጃችሁ ንፁህ መሆኑን አረጋግጡ።
4. በመጽሐፉ ሽፋን ወይም የውስጥ ገጾች ላይ በፍፁም አትፃፉ።
5. በመጽሐፉ ገጾች መካከል ምልክት ለማድረግ ስትፈልጉ ብጣሽ ወረቀት ወይም ካርድ ተጠቀሙ እንጂ የገጾቹን ጫፍ አትጠፉ።
6. በመጽሐፉ ውስጥ ያሉ ስዕሎችን ወይም ገጾችን በፍፁም አትቅደዱ።
7. በመጽሐፉ ውስጥ የተቀደደ ወይም የተገነጠለ ገፅ ሲያጋጥማችሁ በሙጫ ወይም በሌላ ንፁህ ማጣበቂያ መልሳችሁ አጣብቁት።
8. መጽሐፉን ከቦርሳችሁ ስታወጡ ወይም ስታስገቡ ጥንቃቄ አድርጉ።
9. መጽሐፉን ለሌላ ሰው ስታቀብሉም ሆነ ከሌላ ሰው ስትቀበሉ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጉ።
10. መጽሐፉን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትጠቀሙ ሽፋኖቹና ገጾቹ እንዳይገነጠሉ ቀስ ብላችሁ በየተራ ግለጡ፤ በግራና በቀኝ እጃችሁ የያዛችሁትን የመጽሐፉን ክፍል በኃይል አትጫኑት(አትመንጭቁት)።

አማርኛ

አማርኛ

እንደአኖ መፍቻ ቋንቋ

የተማሪ መጽሐፍ

1ኛ ክፍል

አዘጋጅ

እሸቱ አጋ
አንበሴ በቀለ

አርታኢ

መላኩ ጽጌ
ትጃኒ ምትኩ

ጥራት ተቆጣጣሪዎች

በርናባስ ደበሎ
ይልፋሸዋ ጥላሁን
ታምሩ ገለታ

ምስል ገለጻ

ሰለሞን አለማየሁ ጉተማ
ብዙአየሁ ግርማ ክበበዉ

ግራፊክስ

ሰለሞን አለማየሁ ጉተማ

አማርኛ

ይህ መፅሐፍ በ2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ እና በነቀምቴ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በትብብር የተዘጋጀ ነው። የመጽሐፉ ህጋዊ የቅጂ ባለቤት ©2014 ዓ.ም. የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ነው። መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

የዚህን መጽሐፍ ክፍል በተለያዩ መሳሪያዎች ያለባለቤቱ የቅድሚያ ፈቃድ እንደገና ማሳተም፣ ማሰራጨት፣ ማከማቸትና መልሶ መጠቀም አይቻልም።

የስዕሎችን የቅጂ መብቶች ለማክበር በተቻለን መጠን የሚፈለግብንን ጥረት ሁሉ አድርገናል። ሳናውቅ በስህተት ሳንጠቅሳቸው የተዘለሉ ካሉ በቅድሚያ ይቅርታ እየጠየቅን በሚቀጥሉት ህትመቶች አስፈላጊውን እውቅና እንደምንሰጥ ለመግለጽ እንወዳለን።

አማርኛ

ማውጫ

ምዕራፍ አንድ	1
ቤተሰብ.....	1
ምዕራፍ ሁለት.....	11
ቤት.....	11
ትምህርት ቤት	24
ምዕራፍ ኦራት.....	37
ጓደኛዎች	37
ምዕራፍ አምስት	50
ተክሎች.....	50
ምዕራፍ ስድስት	63
የመንገድ ደህንነት	63
ምዕራፍ ሰባት.....	75
ተረቶች.....	75
ምግብ.....	88
ምዕራፍ ዘጠኝ	101
የግል ንጽህና	101
የቤት እንሰሳት.....	114

መቅደም

ትምህርት ሚኒስቴር “ጥራቱ የተጠበቀና እኩል ተደራሽነት ያለውን ትምህርት ለሁሉም ማዳረስ” በሚል ትኩረት በመስጠት አዲስ ስርዓተ ትምህርት ቀርጾ አቅርቧል። በዚህ መሠረት በሥርዓተ ትምህርቱ ታይቶ የነበረውን ክፍተት ለመሙላት ምርምር ተደርጓል። ከምርምሩ የተገኙ አቅጣጫዎች የተማሪዎቹን ደረጃ አለመመጠን፣ የትምህርቱ አንኳር ጽንሰሀሳቦች ግልጽ አለመሆን፣ ከይዘቱ መታጨቅ የተነሳ ለዓመቱ ከተመደበለት ክፍለጊዜ ጋር አለመመጣጠን እና ከተጓዳኝ ሥርዓተ-ትምህርቶች አማራጭ ግብዓቶችን አለመጠቀም ናቸው። ስለሆነም የአፍመፍቻ ቋንቋ ልህቀትን ለማሻሻል፣ በአውድ የተደገፈ ለማድረግ፣ እና በመማር ላይ የተመሰረተ ትምህርታዊ ስኬታማነትን ለማረጋገጥ ስርዓተ-ትምህርቱ ተቀርጿል።

ስርዓተ ትምህርቱን መሠረት በማድረግ የትምህርት መሣሪያዎች ተዘጋጅተዋል። ከእነዚህም ውስጥ

አማርኛ

የተማሪው መማሪያ መጽሐፍ አንዱ በመሆኑ ይህ አማርኛ እንደአፍመፍቻ ቋንቋ መማሪያ መጽሐፍ በአሮሚያ ትምህርት ቢሮ ሊዘጋጅ ችሏል። መጽሐፉም ተማሪዎች ቢያንስ መጎናጸፍ ያለባቸውን ብቃት (Minimum Learning Competency)፣ የሚጠበቁ የመማር ውጤቶችን፣ ተግባቦታዊ የመማር ዘዴን መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ ነው።

ከዚህ አንፃር የዚህ መጽሐፍ ዝግጅት በቀድሞው የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ የተስተዋለ ክፍተቶችን ይሞላል ተብሎ ይጠበቃል።

መግቢያ

ይህ መግቢያ መጽሐፍ አስር ምዕራፎች አሉት። እያንዳንዱ ምዕራፍ ደግሞ በስሩ አምስት ንዑስ የትምህርት ክፍሎችን አካቷል። እነዚህም ትምህርት አንድ ማዳመጥ፣ ትምህርት ሁለት መናገር፣ ትምህርት ሶስት ማንበብ፣ ትምህርት አራት መፃፍ እና ትምህርት አምስት ቃላት ናቸው። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል በመርሃ ትምህርቱ በተደለደለው መሰረት በክፍለጊዜ ተከፋፍሎ የቀረበ ሲሆን በስሩ መመሪያዎች፣ ትዕዛዛት እና መልመጃዎችን አካቷል። ከዚህ አኳያ የቋንቋ ክሂሎች የተደራጁት በቅድመ ተግባር፣ በጊዜ ተግባር እና በድህረ ተግባር ሂደታዊ አቀራረብ ነው። የቋንቋ የዕውቀት ዘርፎች ደግሞ ከዝርዝር ወደ አጠቃላይ እና ከአጠቃላይ ወደ ዝርዝር ማቅረቢያ ዘዴን ተከትለዋል። በዚህ መሰረት የዚህ መግቢያ መጽሐፍ ማስተማሪያ ዘዴ ተማሪ ተኮር እንደሆነ መረዳት ይቻላል።

ምዕራፍ አንድ

ቤተሰብ

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ: ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሁለት፡ መናገር



ክፍለጊዜ

4



ክፍለጊዜ

5



ክፍለጊዜ

6



ክፍለጊዜ

7



ክፍለጊዜ

8




ክፍለጊዜ

9



ክፍለጊዜ


10








ክፍለጊዜ

11

ትምህርት ሦስት: ማንበብ




<p>ሀ</p>	
<p>ለ</p>	
<p>መ</p>	

ሀ	
ሉ	
ሙ	

ሂ	$1+1= 2$
ሊ	
ሚ	




ክፍለጊዜ

13

ሃ	
ላ	
ማ	



ክፍለጊዜ

14

ሂ	
ሌ	
ሚ	




ክፍለጊዜ

15

ሀ	
ል	
ም	

ክፍለጊዜ


16

ሆ	
ሎ	
ሞ	

ትምህርት አራት: ቃላት



ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት



አማርኛ

ምዕራፍ ሁለት ቤት

ክፍለጊዜ

1


ትምህርት አንድ: ማዳመጥ



የባህላዊ ቤት



ዘመናዊ ቤት



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ባህላዊ እና ዘመናዊ ቤቶች

አማርኛ



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ




ሠ ሠጎን

ረ ረከቦት

ሸ ሸሚዝ

ክፍለጊዜ

4



ቀ ቀበሮ

ቦ ቦግ

ክፍለጊዜ

5



ሠ ሠራ

ሩ ሩዝ

ሹ ሹሩባ

ክፍለጊዜ

6



ቁ ቁራ

ቡ ቡና

ክፍለጊዜ

7



ሲ ሲባጎ



ሪ ሪቫን



ሺ ሺቲ

ክፍለጊዜ

8



ቂ ቂጣ



ቢ ቢራቢሮ

ክፍለጊዜ

9



ሣ ሣንቲም



ሬ ሬስ



ሻ ሻማ

ክፍለጊዜ

10



ሬ ሬት



ሣ ሣት



ሼ ሼኪ

መልመጃ አንድ: አሟሉ

ከ	---ሜ	ከሜ
በ	---ሬ	በሬ
ጋ	---ሼ	ጋሼ

ክፍለጊዜ

11



ቁ ቁስ

ቤ ቤት

መልመጃ ሁለት: አሟሉ

ቁ	----ራ	ቁራ
ቤ	----ት	ቤት



ሥ ሥንዴ

ር ርግብ

ሽ ሽሮ

መልመጃ ሰስት: የጎደለውን ቃል መሰል::

ሥ	---ር	ሥር
ር	----ቃ	ርቃ
ሽ	---ታ	ሽታ

ክፍለጊዜ

13



ቅ ቅቤ

ብ ብርድ ልብስ

መልመጃ አራት: የጎደለውን ቃል መሉ::

ቅ	---ቤ	ቅቤ
ብ	---ላ	ብላ

ክፍለጊዜ

14



ሦ ሦፍ

ሮ ሮኬት

ሾ ሾላ

መልመጃ አምስት: አሟሊ

ሦ	---ፋ	ሦፋ
ሮ	---ሮ	ሮሮ
ሾ	---ላ	ሾላ

ክፍለጊዜ

15



ቆ ቆዳ







ቦ ቦርሳ



መልመጃ ስድስት: አሟሊ

ቆ	---ሎ	ቆሎ
ቦ	---ታ	ቦታ
ሾ	---ላ	ሾላ

ትምህርት አራት: ቃላት

<p>አስተማሪ</p>	
<p>ተማሪ</p>	
<p>ደብተር</p>	
<p>ዳስተር</p>	

አማርኛ

<p>ሰሌዳ</p>	
<p>ብዕር</p>	

ክፍለጊዜ


17

ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

(መሠረታዊ መስመሮች፡

አግድም ፣ ቀጥታ መስመር፣ ንዑስ ሰረዝ፣

ግማሽ ክብ (ግራ ቀኝ)፣ ክብ)



አማርኛ


ምዕራፍ ሶስት

ትምህርት ቤት

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ



ተ ተማሪ ቸ ቸኮሌት ኘ ኘብር

መልመጃ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

በተነ= በ ተ ነ

ገ ነ ባ = ገነባ

ሰለቸ= ሰ ለ ቸ

ተ ቸ ረ = ተቸረ

ክፍለጊዜ

4



ኘ አኘከ

ከ አንበሳ

መልመጃ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አኘከ= አ ኘ ከ


ኅ በ ኘ = ኅበኘ

ሰአሊ= ሰ አ ሊ

ተ መ ኘ = ተመኘ

ክፍለጊዜ

5



ቱ ቱታ

ቱ

ኑ ኑግ

መልመጃ ሦስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ገመቱ = ገ መ ቱ

ደ ኑ ን = ደኑን

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

ቡቱቱ = ቡ ቱ ቱ

ቡ ሳ ሳ = ቡሳሳ

ክፍለጊዜ

6



ኙ ተኙ

ኡ ኡኡታ

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኡኡታ = ኡ ኡ ታ

ኡ መ ር = ኡመር

ተመኙ = ተ መ ኙ

አ ገ ኙ = አገኙ

ክፍለጊዜ

7



ቲ ቲማቲም

ቺ ቺንጋ

ኒ ኒያላ

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ቀበቶ = ቀ በ ቶ

በ ሰ ለ = በሰለ

በተነ = በ ተ ነ

ኒ ያ ላ = ኒያላ

ክፍለጊዜ

8



ኘ ተኘ

ኢ ኢትዮጵያ

መልመጃ ስድስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አግኘ = አ ግ ኘ

ኢ ት ዮ = ኢትዮ

አማን = አ ማ ን

አ ጥ ኘ = አጥኘ

ክፍለጊዜ

9



ታ ታላቅ

ቻ ጉትቻ

ና ና

መልመጃ ሰባት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ታሪክ= ታ ሪ ክ


እ ና ኑ= እናኑ

መቻል= መ ቻ ል

ገ በ ታ= ገበታ

ክፍለጊዜ

10



ኛ ፊኛ

ከ አሳ

መልመጃ ስምንት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

መናኛ = መ ና ኛ

አ በ ሳ = አበሳ

አመሰ = አ መ ሰ

በ ረ ኛ = በረኛ

ክፍለጊዜ

11



ቴ ቴምር

ቼ

ኔ ኔኔ

መልመጃ ዘጠኝ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

መጥቼ = መ ጥ ቼ

ወ ር ቼ = ወርቼ

ዘፈኔ = ዘ ፈ ኔ

ለ እ ኔ = ለእኔ

ኘ



ኘ

ኤ ኤሊ

መልመጃ አሰር: መነጠልና ማጣመር

መነጠል


ማጣመር

ለምኘ = ለ ም ኘ

ደ ር ቤ = ደርቤ

ኤልሣ = ኤ ል ሣ

በ ት ኘ = በትኘ



ት ትምህርት ቸ ቸግኝ ን ንብ

መልመጃ አስራ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ቸግር = ቸ ግ ር


ግ ን ብ = ግንብ

ትንኝ = ት ን ኝ

ሥ ቸ ል = ሥቸ

ክፍለጊዜ

14



ኝ ጥርኝ

ኧ እርሳስ

መልመጃ አስራሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሥንኝ=ሥ ን ኝ

እ ሣ ት= እሣት

ግኝት= ግ ኝ ት

ብ እ ር= ብእር

ክፍለጊዜ

15



ቶ ቶፋ

ቾ ቾክ

ኖ ኖራ

መልመጃ አሰራ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

በቶሎ= በ ቶ ሎ


መ ጥ ኖ= መጥኖ

ቶሎሣ= ቶ ሎ ሣ

በ ል ቶ= በልቶ

ክፍለጊዜ

16



ኛ

ባኛ

ኦ

አዳ

መልመጃ አሰራ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አጋዴ= አ ጋ ዴ

አ ብ ሴ= አብሴ

ምኞት= ም ኞ ት

አ ገ ኘ= አገኘ

ክፍለጊዜ 17

ትምህርት አራት፡ ቃላት

ፊደል	ፈተና	ክፍል
አጠና	ጠየቀ	ርዕሥ

ክፍለጊዜ 18

ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

መልመጃ፡ አስራ አምስት፡ የፍደላቱን ቦታ በማቀያየር አስተካከልላችሁ ዓፉ።

ማ	ተ	ሪ	ተማሪ
ዳ	ሌ	ሰ	ሰሌዳ
ጠ	አ	ና	አጠና
ደ	ል	ፊ	
ተ	ና	ፈ	
ፍ	ክ	ል	
የ	ጠ	ቀ	
ሥ	ር	ዕ	

አማርኛ

ምዕራፍ አራት

ንደኛሞቻችን

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ



ከ

ከበሮ

ወ

ወንበር

መልመጃ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል	ማጣመር
ከበረ= ከ በ ረ	ከ ሰ መ = ከሰመ
ወሰነ= ወ ሰ ነ	ወ ደ ቀ = ወደቀ

ክፍለጊዜ

4



ዘ ዘንቢል

ዠ

መልመጃ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል


ማጣመር

መረዘ= መ ረ ዘ

ዘ ረ ጋ= ዘረጋ

ዠለጠ= ዠ ለ ጠ

ረ ዘ መ= ረዘመ



ኩ ኩባያ

ወ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኩራዝ = ኩ ራ ዝ

ኩ መ ራ = ኩመራ

ለውጥ = ለ ው ጥ

ኩ ባ ያ = ኩባያ

ክፍለጊዜ

6



ገፍ

ዙ ዙፋን

ገፍ

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ዙሪያ = ዙ ሪ ያ


መዘዙ = መዘዙ

መረዙ = መ ረ ዙ

አገዙ = አገዙ

ክፍለጊዜ

7



ከ ከስ

ቂ ሰማያዊ

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኪሳራ = ኪ ሳ ራ


መ ራ ዊ = መራዊ

ሃኪም = ሃ ኪ ም

መ ኪ ና = መኪና

ክፍለጊዜ

8



ኪ ኪፕ

ገር

መልመጃ ስድስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኪነት = ኪ ነ ት

አ ሰ በ = አሰበ

አዚዛ = አ ኪ ዛ

በ ኪ ህ = በዚህ

ክፍለጊዜ

9



ካ ካውያ



ዋ ዋና

መልመጃ ሰባት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ካልሲ = ካ ል ሲ

መ ካ ን = መካን

ዋጋው = ዋ ጋ ው

በ ዋ ስ = በዋስ

ክፍለጊዜ

10



ዛ ዛፍ



ዣ ዣንጥላ

አማርኛ

መልመጃ ስምንት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ወደር = ወ ደ ር

ዛ ፎ ቸ = ዛፎቸ

አዛኝ = አ ዛ ኝ

ማ ጋ ዝ = ማጋዝ

ክፍለጊዜ

11



ኬ ኬሻ

ዌ ሻዋሻዌ

መልመጃ ዘጠኝ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኬሻው = ኬ ሻ ው

ሻ ግ ራ = ሻግራ

ኬላው = ኬ ላ ው

ኬ ላ ዋ = ኬላዋ

ክፍለጊዜ

12



ገፍ

ዜ ዜና

ገፍ

መልመጃ አስር: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ዜማዋ = ዜ ማ ዋ


በ ር ገፍ = በርገፍ

ዜናዋ = ዜ ና ዋ

ዋ ዜ ማ = ዋዜማ

ክፍለጊዜ

13



ከ ከራር

ው ውሻ

መልመጃ አሰራ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ክምር = ክ ም ር


ው ዳ ሴ = ው ዳ ሴ

ዝክር = ዝ ክ ር

ው ጋ ት = ው ጋ ት

ክፍለጊዜ

14



ዝ ዝሆን



ኸ ኸዋኸዌ

መልመጃ አሰራ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ዝናሽ = ዝ ና ሽ

ኸ ግ ራ = ኸ ግ ራ

ዝንብ = ዝ ን ብ

ዝ ላ ይ = ዝ ላ ይ

ክፍለጊዜ

15



ኮ ኮት

መልመጃ አስራ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኮሌታ = ኮ ሌ ታ

ሰዎች = ሰዎች

ኮፍያ = ኮ ፍ ያ

ኮሾሮ = ኮሾሮ



ዎ


ክፍለጊዜ

16

ተግባር አንድ: አንብቡ



ዞ አዞ



ዠ

መልመጃ አስራ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ዞረች = ዞ ረ ች

አ ዛ ሻር = አዛሻር

አዞረ = አ ዞ ረ

ዙ ሪ ያ = ዙሪያ

ክፍለጊዜ

17

ትምህርት አራት: ቃላት

መጻሕፍ

ረሰሰ

እስክሪፕቶ

ሳይንስ

ማረም

ጥናት

ክፍለጊዜ

18

ትምህርት አምስት: ጽሕፈት

መልመጃ: አስራ አምስት

ፊደላቱን ከቃላት ጋር አዛምዱ

አማርኛ

ምሳሌ: ከ \longrightarrow ከመረ

ሀ

ለ

ከ

ወንድ

ወ

ከበደ

ዘ

ኅንጥላ

ኅ

ዘመረች

ምዕራፍ አምስት

ተክሎች

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3



የ የለሊት ወፍ



የ ደውል

መልመጃ አንድ:

መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

የብስ = የ ብ ስ

የ ራ ስ = የራስ

ደመና = ደ መ ና

ደ ሳ ሳ = ደሳሳ

ክፍለጊዜ

4



ጀ ጀቦና

ገ ገመድ

መልመጃ ሁለት:

መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ጀመረ = ጀ መ ረ

ከ ጀ ለ = ከጀለ

ገነባ = ገ ነ ባ

ወ ገ ል = ወገል

ክፍለጊዜ

5

ዩ

ዩ



ዱ

ዱባ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ገበዩ = ገ በ ዩ

ደ በ ለ = ደበለ

ድኩላ = ድ ኩ ላ

አ ረ ዱ = አረዱ

ክፍለጊዜ

6

ጾ

ጾ



ጉ

ጉማራ

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አረጁ = አ ረ ጁ

አ በ ጁ = አበጁ

ጉሬዛ = ጉ ሬ ዛ

ጉ ን ጭ = ጉንጭ

ክፍለጊዜ

7



ዪ

ዪ

ዪብ

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አልዪ = አ ል ዪ


ዲ ሳ ሳ = ዲሳሳ

መዲና = መ ዲ ና

እ ዪ ኝ = እዪኝ

ክፍለጊዜ

8



ጂ



ጊ ጊታር

መልመጃ ስድስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ወንጂ = ወ ን ጂ

ጊ ታ ር = ጊታር

ጊደር = ጊ ደ ር

ፈ ን ጂ = ፈንጂ

ክፍለጊዜ

9



ያ መጥረቢያ



ዳ ዳክዬ

መልመጃ ሰባት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ገበያ = ገ በ ያ

መ ለ ያ = መለያ

ዳኛው = ዳ ኛ ው

ዳ ዊ ት = ዳዊት

ክፍለጊዜ

10



ጃ ጃርት



ጋ ጋቢ

መልመጃ ስምንት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ግምጃ = ግ ም ጃ

ም ል ጃ = ምልጃ

ጋረዶ = ጋ ረ ዶ

ጋ ላ ቢ = ጋላቢ

ክፍለጊዜ

11



ዩ



ዴ

ዴስክ

መልመጃ ዘጠኝ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

እማዩ = እ ማ ዩ

አ ባ ዩ = አባዩ

ዘመዴ = ዘ መ ዴ

ገ መ ዴ = ገመዴ

ክፍለጊዜ

12



ጄ

ጄኔሬተር



ጌ

ጌሾ

መልመጃ አስር: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ጀበና = ጀ በ ና

ወ ዳ ጄ = ወዳጄ

አሮጌ = አ ሮ ጌ

ፈ ል ጌ = ፈልጌ

ክፍለጊዜ

13



ይ ቀይ



ድ ድመት

መልመጃ አስራአንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሰማይ = ሰ ማ ይ

ዝ ላ ይ = ዝላይ

ድንቅ = ድ ን ቅ

ድ ስ ት = ድስት

ክፍለጊዜ

14



ጅ ጅግራ

ግ ግመል

መልመጃ አሰራ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ግመል = ግ መ ል

ግ ማ ሽ = ግማሽ

ጅምላ = ጅ ም ላ

ወ ላ ጅ = ወላጅ

ክፍለጊዜ

15



ዱ



ደ ደሮ

መልመጃ አስራ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ዮናስ = ዮ ና ስ

ዮዲት = ዮዲት

ፈርዶ = ፈ ር ዶ

ማገዶ = ማገዶ

ክፍለጊዜ

16



ጅ ጅንያ



ጎ ጎጅ ቤት

መልመጃ አስራአራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ጅሮዬ = ጅ ሮ ዬ

ጎጅዬ = ጎጅዬ

ጎበዝ = ጎ በ ዝ

ጎሳዬ = ጎሳዬ

ክፍለጊዜ

17

ትምህርት አራት፡ ቃላት

መልመጃ፡ አስራ አምስት

ለሚከተሉት ቃላት ፍቺ ስጡ፡፡

ምሳሌ፡ በላ = ተመገብ

ተጓዘ = ሄደ

አጠና ደመረ

ቀበረ ዘመረ

ገመሰ ኅበዘ

ክፍለጊዜ

18

ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

መልመጃ፡ አስራ ስድስት

አረፍተነገር ስሩ፡፡

ምሳሌ፡ ጫልቱ ቤት ሄደች፡፡

አማርኛ

ጫልቱ	ገበያ	ገዛ
መሀመድ	መጽሀፍ	ሄደች
አበባና ጋዲሴ	ቤት	ሄዱ
ሐና	ጥናት	ገባች

ምዕራፍ ስድስት

የመንገድ ደህንነት

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ



ጠ

ጠረጴዛ

ጨ

ጨረቃ

መልመጃ አንድ: ቅጥያዎችን ለዩ::


ጠረገች= ጠረገ-ች ጠለቀች= ጠለቀ-ች

ጨረቃዋ= ጨረቃ-ዋ ቤትሽ= ቤት-ሽ

ክፍለጊዜ

4

ጳ



ጳ

ፀ

ፀሀይ

መልመጃ ሁለት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ፀሀይዋ = ፀሀይ-ዋ

ፀጋሽ = ፀጋ-ሽ

ፀዳሽ = ፀዳ-ሽ

ፀጉርሽ = ፀጉር-ሽ

ክፍለጊዜ

5



ጡ

ጡሩንባ

ጬ

ጬሉሌ

መልመጃ ሶስት: ቅጥያዎችን ለዩ::


ጡትሽ = ጡት-ሽ

ጡትዋ = ጡት-ዋ

ጨለሌዎች = ጨለሌ-ዎች

ክፍለጊዜ

6



ኃ



ሐ

መልመጃ አራት:- ቅጥያዎችን ለዩ::

መጣች = መጣ-ች

ፃፏች = ፃፏ-ች

ብዕሮች = ብዕር-ኦች

እርሳስሽ = እርሳስ-ሽ

ክፍለጊዜ

7



ጢ

ጢም

ጨ

ጨስ

መልመጃ አምስት: ቅጥያዎችን ለዩ::



ጢምህ = ጢም-ህ

ደጅሽ = ደጅ-ሽ

ሆድሽ = ሆድ- ሽ

ክፍለጊዜ

8



ጳ

ጳጳስ

ጺ

ጺም

መልመጃ ስድስት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ላጲስሽ= ላጲስ-ሽ

ላጲስዋ= ላጲስ-ዋ

ደግነት= ደግ-ነት

ክፍለጊዜ

9



ጣ ጣሳ **ጫ** ጫማ

መልመጃ ሰባት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ጣሳዎች= ጣሳ-ዎች

ጣትህ= ጣት-ህ

ጫማሽ= ጫማ-ሽ

ክፍለጊዜ

10



ጳ ጳጳስ

ፃ ህፃን

መልመጃ ስምንት: ቅጥያዎችን ለዩ::

የጳጳስ= የ-ጳጳስ

ህፃንህ= ህፃን-ህ

ጳጳስነት= ጳጳስ-ነት

ክፍለጊዜ

11



ጤ

ጤፍ

ጤፍ

ቅንጤፍ

መልመጃ ዘጠኝ: ቅጥያዎችን ለዩ::


ጤናማ = ጤና-ማ

ቅንጨው = ቅንጨ-ው

ቅንጨህ = ቅንጨ-ህ

ክፍለጊዜ

12



ጊ

ጠረጴዛ

ጊ

መልመጃ አስር: ቅጥያዎችን ለዩ::


ጠረጴዛው = ጠረጴዛ-ው

ጠረጴዛዎች = ጠረጴዛ-ዎች

ቅላጭሽ = ቅላጭ-ሽ

ክፍለጊዜ

13



ጥ

ጥርስ

ጭ

ጭራ

መልመጃ አስራ አንድ፡ ቅጥያዎችን ለዩ፡፡

ጥርስህ = ጥርስ-ህ


ጥርስሽ = ጥርስ-ሽ

ጭራዋ = ጭራ-ዋ

ጭራዎች = ጭራ-ዎች

ክፍለጊዜ

14



ኃ

ፅ

ፅዋ

መልመጃ አስራ ሁለት: ቅጥያዎችን ለዩ::


ፅናትሽ = ፅናት-ሽ

ፅዋዋ = ፅዋ-ዋ


ፅናትህ = ፅናት-ህ

ክፍለጊዜ

15



ጠ ጠጣ



ጮ ጮጮ

መልመጃ አስራ ሶስት: ቅጥያዎችን ለዩ::


ጠርሽ = ጠር-ሽ

ጠጣዋ = ጠጣ-ዋ

ጮጮዎች = ጮጮ-ዎች

ክፍለጊዜ

16



ደ

የ

መልመጃ አስራ አራት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ደምህ = ደም-ህ

ደምሽ = ደም-ሽ

የደም = የ-ደም

ክፍለጊዜ

17

ትምህርት አራት: ቃላት

ለሚከተሉት ቃላት ፍቺ ስጡ::

ምሳሌ: ጠረገ = አፀዳ

ከወላ = ፈፀመ

1. ሠበረ

3. ሠመረ

2. መረጠ

4. አረመ

ክፍለጊዜ 18

ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

አረፍተነገር መስርቱ፡፡

ምሳሌ፡ ቶላ ልብስ አጠበ፡፡

ቶላ
በቀለች
ከድር
ሲፈን

ገመድ
መልመጃ
ልብስ
ስዕል

ሳለች
ሰራ
ዘለለች
አጠበ

አማርኛ

ምዕራፍ ሰባት

ተረቶች

ክፍለጊዜ


1

ትምህርት አንድ፡ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሁለት፡ መናገር





ክፍለጊዜ

4





ትምህርት ሶስት፡ማንበብ

ክፍለጊዜ

5



T

ጥ

ፈ ፈረሰ

T

ጥ

መልመጃ አንድ፡ መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ፈረደ = ፈ ረ ደ

ገ ረ ፈ = ገረፈ

አፈሰ = አ ፈ ሰ

ፈ ለ ገ = ፈለገ

ክፍለጊዜ

6



ኛ ኛል

ፑ ፑል

ኛ

መልመጃ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኛ-ከራ = ኛ ከ ራ

ፈ ረ ስ = ፈ.ረ.ስ

ኛ-ንጋ = ኛ ን ጋ

በ ራ ኛ = በራኛ

ክፍለጊዜ

7



ፊ ፊኛ

ፒ ፒያኖ

ቪ ቪላ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ፊልም = ፊ ል ም

ፒያኖ = ፒያኖ

ገራፊ = ገ ራ ፊ

ፒያሳ = ፒያሳ

ክፍለጊዜ

8



ፋ ፋኖስ

ፓ ፓፓያ

ከ

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ፋኖስ = ፋ ኖ ስ

አከመ = አከመ

ፓስታ = ፓ ስ ታ

ፓፓያ = ፓፓያ

ክፍለጊዜ

9



ፊ ፊንጣ ፔ ፔርሙዝ ቬ ቬሎ

መልመጃ አምስት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ሰፊድኸ = ሰፊድ-ኸ


ስፊትኸ = ስፊት-ኸ

ወስፊው = ወስፊ-ው

ወስፊህ = ወስፊ-ህ

ክፍለጊዜ

10



ፍ ፍራፍሬ

ፕ ፕላኔት

ኸ

መልመጃ ስድስት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ፍሬዎች= ፍሬ-ዎች

ፍሬዎ= ፍሬ-ዎ

የፍየል= የ-ፍየል

ፍቅርሽ= ፍቅር-ሽ

ክፍለጊዜ

11



ፎ ፎቅ **ፖ** ፖሊስ **ቮ** አቮካዶ

መልመጃ ሰባት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ፖስታሽ= ፖስታ-ሽ

ፋብሪካው= ፋብሪካ-ው

ፎጣህ = ፎጣ-ህ

ክፍለጊዜ

12

ትምህርት አራት፡ ቃላት

መልመጃ፡ ስምንት

ቃላቱን ከፍቻቸው ጋር አዛምዱ፡፡

“ሀ”

“ለ”

አየ

አዳመጠ

ሰማ

ተመለከተ

ረዳ

መኖሪያ

ቤት

አገዘ

ክፍለጊዜ

13

መልመጃ፡ ዘጠኝ

ለሚከተሉት ቃላት ፍቺ ሰጡ፡፡

ምሳሌ፡ ተረክ → አወራ/ተናገረ/ዘረዘረ

መራ

በለጠ

ተማሪ

ክፍለጊዜ

14

መልመጃ: አስር: የጎደለውን ፊደል አሟሉ::

ምሳሌ: ፈረ__

ፈረደ

1. ፈረ__

ፈረስ

2. ፓ__ታ

ፓስታ

3. ፍ__ር

4. ፓፓ__

5. ቬ__

ክፍለጊዜ

15

ትምህርት አምስት: ጽሕፈት

መልመጃ: አስራ አንድ

በቃላት ውስጥ ያሉትን ፊደሎች ነጥላችሁ
ጻፉ:: ምሳሌ: ፍየል= ፍ የ ል

ፓፓያ=

ፖስታ=

ፍራፍሬ=

ክፍለጊዜ

16

መልመጃ: አስራ ሁለት

በቃላት ውስጥ ያሉትን ፊደሎች
አጣምራችሁ ጻፉ::

ምሳሌ: ፍ ራ ሽ= ፍራሽ

ቪ ሎ=

ፈ ለ ቀ=

ፖ ሊ ስ=

ፌ ን ጣ

ክፍለጊዜ

17

መልመጃ: አስራ ሰባት

ቅጥያዎችን ለዩና ጻፉ::

ምሳሌ: ወሰደች= ወሰደ-ች

1. ገባች =

2. ቤትህ=

3. ቦርሳሽ =

4. መጽሀፍዎ =

5. መኪናዎች =

ክፍለጊዜ

18

መልመጃ: አስራ አራት

ለቃላቱ ቅጥያ ጨምራችሁ ጻፉ::

ምሳሌ: ደብተር ----ደብተርህ

ደብተሮች

አማርኛ

ደብተርኸ...

1. ሰው
2. እርሳስ
3. ተረት
4. ብዕር
5. ተማሪ

አማርኛ

ምዕራፍ ስምንት

ምግብ

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ: ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

4



ክፍለጊዜ

5

ትምህርት ሶስት: ማንበብ

ሞክሼ ፊደላት

ሀ

ሐ

ኀ

መልመጃ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሐብል = ሐ ብ ል

ሐይል = ሐይል

ሐብት = ሐ ብ ት

ሐመረ = ሐመረ

ሐገር= ሐ ገ ር

ሐ ያ ል= ሐያል

መልመጃ ሁለት: ቅጥያዎችን ለዩ::

የጎረግ= የ-ጎረግ

ጎብልህ= ጎብል-ህ

ጎብልዎ= ጎብል-ዎ

ለጎብል= ለ-ጎብል

ጎብልሽ= ጎብል-ሽ

ክፍለጊዜ

6

ሞክሼ ፊደላት

ሁ

ሐ

ኀ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሁለት= ሁ ለ ት

ሁ ኔ ታ= ሁኔታ

ሁከት= ሁ ከ ት

ሁ መ ራ= ሁመራ

ሁነት= ሁ ነ ት

ሁ ለ ቱ= ሁለቱ

መልመጃ አራት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ሐኔታዎች= ሐኔታ-ዎች

ሐካታው= ሐካታ-ው

ሐኔታሽ= ሐኔታ-ሽ

ክፍለጊዜ

7

ሞክሼ ፊደላት

ሂ

ሐ

ኂ

ሂሳብ

ሐሳብ

ኂሳብ

ኸሳብ

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሐሳብ= ሐ ሳ ብ

ሐ ስ= ሐ ስ

ሐደት= ሐ ደ ት

ሐ ና= ሐ ና

ሐድ= ሐ ድ

ሐ ያ ጅ= ሐ ያ ጅ

መልመጃ ስድስት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ሂናሽ= ሂና-ሽ

የሂሳብ= የ-ሂሳብ

ሂደትሽ= ሂደት-ሽ

ሂሳብዎ= ሂሳብ-ዎ

ክፍለጊዜ

8

ሞክሼ ፊደላት

ሃ

ሐ

ኃ

መልመጃ ሰባት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሐይል= ሐ ይ ል

ሐ ባ ብ= ሐባብ

ሐሳብ= ሐ ሳ ብ

ሐ ይ ቅ = ሐይቅ

መልመጃ ስምንት: ቅጥያዎችን ለዩ::

የሃይል= የ-ሃይል

ሃሞትህ= ሃሞት-ህ


ሃሳብሽ= ሃሳብ-ሽ

ሃብትህ= ሃብት-ህ

ክፍለጊዜ

9

ሞክሼ ፊደላት



መልመጃ ዘጠኝ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሄደች= ሄ ደ ች

ሄለን= ሄ ለ ን

ሄዋን= ሄ ዋ ን

መሄድ= መ ሄ ድ

መልመጃ አስር: ቅጥያዎችን ለዩ::

ሐደች= ሐደ-ች

ሐድሽ= ሐድ-ሽ


ሐደን= ሐደ-ን

ሐደሀ= ሐደ-ሀ

ክፍለጊዜ

10

ሞክሼ ፊደላት



መልመጃ አስራአንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ኅልም = ኅ ል ም

ኅ ዳ ሴ = ኅዳሴ

ኅብር = ኅ ብ ር

ኅ ን ጸ = ኅንጸ

መልመጃ አስራ ሁለት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ህዝብሽ = ህዝብ-ሽ

ህልምዎ = ህልም-ዎ

ህዝብህ = ህዝብ-ህ

የህጎች = የ-ህግ

ክፍለጊዜ

11

ሞክሼ ፊደላት

ሆ ሐ ኆ

መልመጃ አስራ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሆድ = ሆ ድ

ሆ ቴ ል = ሆቴል

ሆነች= ሆ ነ ች

ሆ ነ ሀ= ሆነሀ

ሆነን= ሆ ነ ን

ሆ ነ ሸ= ሆነሸ

መልመጃ አስራ አራት: ቅጥያዎችን ለዩ::

ሆነች= ሆነ-ች

ሆቴልህ= ሆቴል-ህ

ሆነሽ= ሆነ-ሽ

ሆቴልሽ= ሆቴል-ሽ

ክፍለጊዜ

12

ዳኸ መኸር ይኸው


ኸ ኸ ኸ ኸ ኸ ኸ ኸ

ክፍለጊዜ 13

ትምህርት አራት : ቃላት

መልመጃ አሰራ አምስት:

የሚከተሉትን ቃላት ከፍቻቸው ጋር አዛምዱ::



ክፍለጊዜ 14

መልመጃ አሰራ ስድስት:

ለሚከተሉት ቃላት ፍቺ ሰጡ::

ምሳሌ: ፈረሰ = ተናዶ

ተደፋ= ፈሰሰ

1. ተሰራ

2. አጸዳ

3. በሰለ

4. መገበ

5. እሳት

ክፍለጊዜ

15

ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

መልመጃ፡ አስራ ሰባት

የሚከተሉትን ፊደላት በቅድም ተከተል
ደጋግማችሁ ጻፏቸው፡፡

1. ሐ ሐ ሐ ----- ----- ----- -----

 ሐ ሐ ሐ ----- ----- ----- -----

 ሐ ሐ ሐ ----- ----- ----- -----

2. ኀ ኀ ----- ----- ----- -----

ኅ ኅ -----

ኅ ኅ -----

ክፍለጊዜ

16

መልመጃ አስራ ስምንት:

የሚከተለውን ፊደል በቅድም ተከተል
ደጋግማችሁ ጻፉ::

ኸ ኸ -----

ኸ ኸ -----

ኸ ኸ -----

ክፍለጊዜ

17

መልመጃ: አስራ ዘጠኝ

የሚከተሉትን ቃላት ጻፏቸው::

1. ዳኸ

2. መኸር

3. ይኸው

4. ጩኸት

ክፍለጊዜ

18

መልመጃ: ሀያ

የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች ጻፏቸው።

1. ሀጻኑ እየዳኸ መጣ።

2. የመኸር ወቅት ደረሰ።

3. ጩኸቱ ይሰማል።

4. ይኸው መምህሩ መጣ።

ምዕራፍ ዘጠኝ

የግል ንጽህና

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ

ሞክሼ ፊደላት

ሠ

ሰ

ሠንጋ

ሰንጋ

ሠበረ

ሰበረ

መልመጃ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሰፋ= ሰ ፋ

ሰ ው= ሰው

ሰጋ= ሰ ጋ

ሰ ማ= ሰማ

ሰባ= ሰ ባ

ሰ ፊ= ሰፊ

ክፍለጊዜ

4

ሞክሼ ፊደላት

ሠ

ሱ

ሠ

ሱ

ሠሪ

ሱሪ

ሠቅ

ሱቅ

መልመጃ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሱ ቅ = ሱቅ

ሱ ፍ = ሱፍ

ሱ ሪ = ሱሪ

ሱ ስ = ሱስ

ክፍለጊዜ

5

ሞክሼ ፊደላት

ሢ ሲ

ሢ

ሲ

ሢቃ

ሲቃ

ሢባጎ

ሲባጎ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሲ ባ = ሲባጎ

ሲ ሶ = ሲሶ

ሲ ቃ = ሲቃ

ሲ ል = ሲል

ክፍለጊዜ

6

ሞክሼ ፊደላት

ሣ ሳ

አማርኛ

ሣ

ሳ

ሣር

ሳር

ሣንቲም

ሳንቲም

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

ሳ ፋ= ሳፋ

ሳ ቅ= ሳቅ

ሳ ራ= ሳራ

ሳ ል= ሳል

ሳ ባ= ሳባ

ሳ ለ= ሳለ

ክፍለጊዜ

7

ሞክሼ ፊደላት

ሜ

ሴ

ሜ

ሴ

ሜት

ሴት

ሜረኛ

ሴረኛ

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ሴ ት= ሴት

1.ሴ ል= ሴል

2.ሴ ራ= ሴራ

2.ሴ ፍ= ሴፍ

ክፍለጊዜ

8

ሞክሼ ፊደላት

ሥ

ስ

ሥ

ስ

ሥሪት

ስሪት

ሥሜት

ስሜት

መልመጃ ስድስት: ቅጥያዎችን ለዩ::

1. ስራዎች= ስራ-ዎች

2. ስምሽ= ስም-ሽ

3. ስምዎ= ስም-ዎ

4. ስጋህ = ስጋ-ህ

ሞክሼ ፊደላት

ሦ

ሶ

ሦ

ሶ

ሦፋ

ሶፋ

ሦል

ሶል

መልመጃ ሰባት: ቅጥያዎችን ለዩ::

1. ሶፋዎች = ሶፋ-ዎች

2. በሶህ = በሶ-ህ

3. ሶፋሽ = ሶፋ-ሽ

4. ላምዋ = ላም-ዋ

5. ኮትሽ = ኮት-ሽ

ክፍለጊዜ

10

ውህድ ድምጾች

ሷ ሟ ሯ ሰ

በሷት ሟሟ ልብሷ ባህሯ

መልመጃ ስምንት፡ ቅጥያዎችን ለዩ፡፡

የእሷ = የ-እሷ

ከወለጋ = ከ-ወለጋ

ከሱቅ = ከ-ሱቅ

ለሰው = ለ-ሰው

ክፍለጊዜ

11

ውህድ ድምጾች

ሸ ቋ ባ ቷ

ሸሸ ቋንቋ ባንባ ፊቷ

መልመጃ ዘጠኝ: ቅጥያዎችን ለዩ::

1. የቧንቧ = የ-ቧንቧ

2. ከቋንቋ = ከ-ቋንቋ

3. በፊቷ = በ-ፊቷ

ክፍለጊዜ

12

ውህድ ድምጾች

ቸ ሩ ጅ ኳ

ቸቸ ሩሪ ግጅ ኳስ

መልመጃ አስር: ቅጥያዎችን ለዩ::

1. ኳስሀ = ኳስ-ሀ

2. ኳስሽ = ኳስ-ሽ

3. የኳስ = የ-ኳስ

ክፍለጊዜ

13

ውህድ ድምጾች

ዚ ህ ደ ጂ

ዚሪ ህህ ዘመደ እጂ

መልመጃ አሰራ አንድ: ቅጥያዎችን ለዩ::

- 1. ሰራው= ሰራ-ው
- 2. ዚሪው= ዚሪ-ው
- 3. ስምህ= ስም-ህ

ክፍለጊዜ

14

ውህድ ድምጾች

ጧ ጧ ደ ፏ

ጧፍ ፏፏቴ ጧሂ ደሚ

መልመጃ አስራ አንድ: ቅጥያዎችን ለዩ:

1. ፏፏቴዎች= ፏፏቴ-ዎች
2. ጧፍህ= ጧፍ-ህ
3. የጧፍ= የ-ጧፍ

ክፍለጊዜ

15

ውህድ ድምጾች

ኋ ኋ

ኋላ ኋንት

መልመጃ አስራ ሁለት: ቅጥያዎችን ለዩ:

1. የኋንት= የ-ኋንት
2. በኋንት= በ-ኋንት
3. ከኋላ= ከ-ኋላ
4. በኋላ= በ-ኋላ


ክፍለጊዜ

16

ትምህርት አራት: ቃላት

መልመጃ: አስራ ሶስት

«ሀ» ን ከ «ለ» ጋር አዛምዱ



ክፍለጊዜ

17

ትምህርት አምስት: ጽሕፈት

መልመጃ : አስራ አራት

የሚከተሉትን ቃላት ደግማችሁ ጻፉ::

ይኸ--- -----

ኋላ--- -----

ቋሚ--- -----

ኳስ--- -----

ላሚ--- -----

ክፍለጊዜ

18

መልመጃ: አስራ አምስት

ባለሁለት ፊደል አምስት ቃላት ጻፉ::

ምሳሌ: ሃደ

መጣ

ጠጣ

በላ




- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5

ምዕራፍ አስር
የቤት እንስሳት

ክፍለጊዜ

1

ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ



ክፍለጊዜ

2

ትምህርት ሁለት: መናገር



ክፍለጊዜ

3

ትምህርት ሶስት: ማንበብ

ሞክሼ ፊደላት

አ

ዐ

አ

ዐ

አይን

ዐይን

አውድ

ዐውድ

መልመጃ አንድ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1. አበባ = አ በ ባ

1. አ ይ ብ = አይብ

2. አህያ = አ ህ ያ

2. አ ው ሬ = አውሬ

3. አሳማ = አ ሳ ማ

3. አ ከ መ = አከመ

ክፍለጊዜ

4

ሞክሼ ፊደላት

ፀ

ጸ

ፀ

ጸ

ፀሀይ

ጸሀይ

ፀደይ

ጸደይ

መልመጃ ሁለት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1. ፀጥታ = ፀ-ጥ-ታ

1. ፀ-ጉ-ር = ፀጉር

2. ፀሀፊ = ፀ-ሀ-ፊ

2. ፀ-ደ-ቀ = ፀደቀ

3. ፀሎት = ፀ-ሎ-ት

3. ፀ-ሀ-ይ = ፀሀይ

ክፍለጊዜ

5

ሞክሼ ፊደላት

ኡ

ዑ

ኡ

ዑ

ኡደት

ዑደት

ኡኡታ

ዑዑታ

መልመጃ ሶስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ኡርጋ= ኡ ር ጋ

1.አ በ ረ= አበረ

2.አያት= አ ያ ት

2.አ ማ ረ= አማረ

3.አለቀ= አ ለ ቀ

3.አ ደ ሰ= አደሰ

ክፍለጊዜ

6

ሞክሼ ፊደላት

ፀ

ዶ

ፀ

ዶ

ንፀሀ

ንዶሀ

መልመጃ አራት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ገሰፀ= ገ ሰ ፀ

1.አ ፀ ዱ= አፀዱ

2.ፀጋዋ = ፀ ጋ ዋ

2.ፀ በ ል = ፀበል

3.ፀፀት = ፀ ፀ ት

3.እ ፀ ብ = እጹብ

ክፍለጊዜ

7

ሞክሼ ፊደላት

ኢ

ዒ

ኢ

ዒ

ኢላማ

ዒለማ

ኢታና

ዒታና

መልመጃ አምስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ኢታና = ኢ ታ ና

1.ኢ ላ ማ = ኢላማ

2.ሰኢድ = ሰ ኢ ድ

2.ኢ ብ ሳ = ኢብሳ

ክፍለጊዜ

8

ሞክሼ ፊደላት

ዒ ዲ

ዒ

ዲ

አናዒ

አናዲ

አማዒ

አማዲ

መልመጃ ስድስት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ዲምሀ= ዲ ም ሀ

1.አ ማ ዒ= አማዒ

2.አናዲ= አ ና ዲ

2.አ ና ዒ= አናዒ

ክፍለጊዜ

9

ሞክሼ ፊደላት

አ ዓ

አ

ዓ

አለሙ.

ዓለሙ.

አመት

ዓመት

መልመጃ ሰባት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1. ዓመት = ዓ መ ት

1. ዓ የ ለ = ዓየለ

2. ዓለም = ዓ ለ ም

2. ዓ መ ል = ዓመል

3. ዓደም = ዓ ደ ም

3. በ ዓ ል = በዓል

ክፍለጊዜ

10

ሞክሼ ፊደላት

ዓ

ጸ

ዓ

ጸ

ዓድቅ

ጸድቅ

መልመጃ ስምንት: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

አማርኛ

1.ገለፃ = ገ ለ ፃ

1.ፃ ዲ ቅ = ፃዲቅ

2.ፍላፃ = ፍ ላ ፃ

2.ሀ ፃ ን = ሀፃን

3.ሀንፃ = ሀ ን ፃ

3.ፃ ፈ ኝ = ፃፈኝ

ክፍለጊዜ

11

ሞክሼ ፊደላት

ኤ

ዔ

ኤ

ዔ

ኤሊ

ዔሊ

ኤልሳ

ዔልሳ

መልመጃ ዘጠኝ: መነጠልና ማጣመር

መነጠል

ማጣመር

1.ኤድስ = ኤ ድ ስ

1.ኤ ደ ን = ኤደን

2.ኤሊዋ = ኢ ሊ ዋ

2.ኤ ል ሳ = ኤልሳ

ክፍለጊዜ

12

ሞክሼ ፊደላት

ዪ

ያ

ዪ

ያ

ግሳዪ

ግሳያ

መልመጃ አስር: ቅጥያዎችን ለዩ::

1. ለኤባ = ለ-ኤባ

3. የሳባ = የ-ሳባ

2. ከሮቤ = ከ-ሮቤ

4. ገዛሽ = ገዛ-ሽ

ክፍለጊዜ

13

ሞክሼ ፊደላት

እ

ዕ

እ

ዕ

እለት

ዕለት

እሳት

ዕሳት

መልመጃ አስራ አንድ: ቅጥያዎችን ለየ::

1. ፀዳች= ፀዳ-ች

3. የፀዳ= የ-ፀዳ

2. በእሳቱ= በ-እሳት

4. ከፀዳ= ከ-ፀዳ

ክፍለጊዜ

14

ሞክሼ ድምጾች

ፀ

ጽ

ፀዳት

ጽድ

ፀናት

ጽናት



ምንግብ

ቦንቱ ውሻ አላት። አብረው ኳስ
ይጫወታሉ። አንዳንዴም ይሯሯጣሉ።
ለውሻዋ ምግብ ትሰጣታለች። ውሃ
ታቀርብላታለች። ቤቷንም ታጸዳላታለች።

ክፍለጊዜ

15

ሞክሼ ድምጾች

አ

የ

አ

የ

አና

የና



ምንጻብ

ድመት የቤት እንሰሳ ናት።

ከሰው ጋርም ትኖራለች። ወተት

በጣም ትወዳለች። አይጥም ታድናለች።

ከልጆች ጋር ትጫወታለች።



ክፍለጊዜ

1

ሞክሼ ፊደላት

የ

ጸ

የ

ጸ

የም

ጸም

ምንግብ



አቶ ግርማ ላም አላቸው።
 ጠዋትና ማታ ያልቧታል።
 በደንብ ይቀልቧል።
 ጤናዋንም ይንከባከባሉ።
 ብዙ ወተትም ትስጣቸዋለች።

ክፍለጊዜ

17

ትምህርት አራት፡ ቃላት
 መልመጃ ፡ አስራ ሁለት
 ለሚከተሉት ቃላት ፍች ስጡ።

ምሳሌ: አከለ = ጨመረ

ዳገት= አቀበት

1. ፍቺ
2. ቅጥያ
3. ነጠለ
4. አጣመረ
5. መሰረተ

ክፍለጊዜ

18

ትምህርት አምስት: ጽሕፈት

መልመጃ :አስራ ሶስት

ሀ.ፊደላትን ነጣጥላችሁ ጻፉ::

ምሳሌ: ድመት= ድ መ ት

1. አበጀ=
2. ፈረሰ=

3. ፀደቀ=

ለ.ፊደላትን አጣምራችሁ ዳፉ::

ምሳሌ: በ ረ ት= በረት

1. በ ቅ ሎ=

2. ፅ ዳ ት=

3. ግ መ ል=